

መንግስት በዶ/ር መራራ ላይ ለምን አመረረ?

ፍስሀ ገመዳ ከአዲስ አበባ 12-09-16

- ዶ/ር መራራ ጉዲና ለምን ታሰሩ?
- በአሁኑ ወቅት ዶክተሩን ማሰር ሀገርን ይጠቅማል ወይስ ይጎዳል?

የሚሉ ጥያቄዎች በአእምሮ የእየተመላለሱ ሲያስቸግሩኝ ለምን የሚሰማኝን እና የማምንበትን ሀሳብ አላካፍልም እና አንወያይበትም በሚል ሀሳብ ይህችን አጭር ዕውቀት አበርክቻለሁኝ። ያለው የወረወረ ፈሪ አይባልም ይባል የለ በባህላችን።

የኢትዮጵያ መንግስት አወዛጋቢው የፖለቲካ መምህርና ፖለቲከኛው ዶ/ር መራራ ጉዲናን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመጣሳቸው እስርቤት አስገብቼ ምርመራ እያካሄድኩባቸው ነው በማለት መንግስት በይፋ የገለፀ ሲሆን የተለያዩ ሚዲያዎችም በተለይም የአሜሪካውያን ጥቅም ለማስከበር የተሸመው የአሜሪካ ድምፅ ራድዮ የቀን ተቀን ዜና እንደሆነ ለማናችንም ግልፅ ነው። እነዚህ በኒዮ ሊበራል አስተሳሰብ፣ ገንዘብ እና አመራር የሚመሩ እና የሚዘወሩ የሚደያ አውታሮች ከዚህ በፊትም በተደጋገሚ እንዳልኩት ለሀገራችን የዲሞክራሲ ይሁን የልማት እድገት ቅንጣት ታህል አስተዋፅኦ የላቸውም ሊኖራቸውም አይችሉም። ምክንያቱም፡

1. የእነዚህ ሚዲያዎች አላማ የምእራባውያን አስተሳሰብ በአለም እንዲነግስ መስራት ነው እናም ጋዜጠኞቹ ለሚከፈላቸው ገንዘብ ሲሉ የተወለዱበት አገር ገደል ቢገባም ግዳቸው አይደለም።
2. በእነዚህ ተቀጥረው የሚሰሩ ጋዜጠኞች፣ የደርግ አባል የነበሩ ወይም ከቤተሰባቸው ውስጥ ወደ አሜሪካ እንዲሄዱ ድጋፍ ያደረገላቸው የደርግ ባለስልጣን ልጆች ወይም ዘመድ የሆኑ፣ የተወሰኑት ደግሞ የኢህአፓ የነበሩ እና በወያኔ ተሸንፈው የተበተኑ ወይም ልጆቻቸው፣ በአንግ አባል የነበሩ ወይም ልጆቻቸው፣ በፊውዳሉ ጊዜ ሀገሪቱን እንደ ግል ንብረታቸው እንደፈለጉ ስያደርጉ የነበሩ የልጅ ልጆች ወዘተ ናቸው። በመሆኑም በወያኔ (ኢህአዴግ መሪነት ሀገሪቱ ስትለወጥ አይፈልጉም። እስቲ አንድ የአሜሪካ ድምጽ ጋዜጠኛ ወይም የጀርመን ጋዜጠኛ የህዳሴው ግድብ ህዝቡ መገደብ እንዳለበት የቀሰቀሰ ወይም ቦንድ የገዛ ካለ ይገለፃልን ። በተቃራኒው ግን የሀገራችን እድገት እንዲደናቅፍ ግን የውሸት መክት ያስራጫሉ። ለምሳሌ በመሬት ስለሌለው እና ቢኖር እንጂ የማይጠቅመው የእነ ዶክተር ብርሀኑ ነጋ የኤርትራ በረሃ ላይ ውሎ ይዘግቡልናል። ፍሸካው ተነፍተዋል፣ ወሳኝ ምእራፍ ላይ ደርሰዋል እያሉ እንደ ገደል ማሟቶ እየተቀባበሉ ያስተጋባሉ።

በእነዚህ ሚዲያዎች የሚሰሩ ጋዜጠኞች የልክለ ኃይል አገር አሜሪካ ቅጥረኞች ስለሆኑ እና የአሜሪካ ጥቅም ለማስከበር የሚሰሩ ስለሆኑ እና በተሰጣዊ ታሪካቸውም እላይ እንዳልኩት ስለሆነ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበር የሚያስችል ዘገባ ሲዘገቡ አይታይም። ለምሳሌ ዶ/ር መራራ ከእነ

ዶር ብርሀኑ እና አና ኅሜዝ ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ለውይይት ሲቀመጡ ጋዜጠኞቹ እነዚህ ሰዎች ማለትም ዶር ብርሀኑ ነጋ በኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውንና ከኤርትራ መንግስት ጋር አብሮ ኢትዮጵያን እየወጋ ያለውን ግንቦት ሰባት የተባለ ድርጅት መሪ ጋር ለምን ይወያያሉ፤ ከእንደዚህ አይነት ድርጅት መወያየት እኮ በአስቸካይ አዋጁ ክልክል ነው ብለው ለምን አልጠየቁም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሀገራችን ዲሞክራሲ አንድ እርምጃ ወደ ኃላ እንዲመለስ ምክንያት ነበረች ተብሎ በብዙዎች የሚታመንበት እና በ1997 ዓ.ም የአውሮፓ ህብረት ታዛቢ ቡድን መርታ የመጣችው ወ/ሮ አና ኅሜዝ የእነ ዶር ብርሀኑን ነጋ ህጋዊ ያልሆነ መንገድ እንዲከተሉ እና እርስ በእርስ እንዲጣሉ እና ቅንጅት እንዲፈረስ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች ተብላ የምትገመት ሴት እንዲሁም በዚህ ምክንያት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ብዙ አታካራ ያለባት ወይም የገባች ሴት ጋር በዚህ ወቅት እነ ደ/ር መራራ ማነጋገራቸው ወይም መመካከሩ በእርስም ላይ አደጋ የለውም ወይ ብለው ጋዜጠኞቹ አይጠይቁም ወይም ሲጠይቁ አልሰማሁም ምክንያቱም ጉዳያቸው ስላልሆነ የእነሱ (ጋዜጠኞቹ) ጉዳይ በሀገራችን ውስጥ በምንም መንገድ ይሁን የምአራባውን የፖለቲካ ፍልስፍና የሚከተል መንግስት እንዲኖር ነው እና ስራቸው፡፡

ወ/ሮ አና ኅሜዝ በሚመለከት በ1997 ዓ.ም በተካሄደው ምርጫ ባወጡት የተምታታ ሪፖርት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ መለስ ዜናው ለመጀመሪያጊዜ በስማቸው የፃፉት መልስ እና በወቅቱ በኢትዮጵያን ሄራልድ የታተመው አባሪ አድርጌዋለሁ አንባቢ ማየት ይችላል፡፡

እንግዲህ እኛህ ሴትዮ ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያን መንግስት ለመጣል እንዲሁም ሀገራችንን ለመጉዳት ያልፈነቀሉት ድንጋይ አልነበረም ግን በወቅቱ የነበሩ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በጥብና በብቃት ሊመጣ ይችላል የነበረውን አደጋ ቀልብሰዋል፡፡ ሁሉም ምእራብያውያን አገሮችንም ኢትዮጵያን እንደፈለጉ ማድረግ እንደማይችሉ አስተማርዋቸው፡፡ ነገር ግን ከአቶ መለስ ህልፈት በኃላ ይህች ሴትዮ እንደ አዲስ ትግልዋን በመቀጠል ግማሹ ኤርትራ ድረስ በመሄድ ጦር እንዲመዝ እና ጫና እንዲያሳድር ግማሹ ደግሞ በሀገር ውስጥ ሰላማዊ ትግል የሚያካሂድ መስሎ ከአስመራ የሚመጣውን ጫና የሚደግፍና የሚያበረታታ እናም የኢትዮጵያ መንግስት በጫና ምክንያት ከሀገራችን ስርአቱ ውጭ መንገስት ወደ ድርድር እንዲገባና ስልጣን እንዲያስረክብ ለማድረግ የሚያስችል ሴራ በመሸረብ እየተንቀሳሰች ነው፡፡

የአሁኑ ውይይትም በአውሮፓ ህብረት ያላትን ስልጣን በመጠቀም የአስመራው እና የአገር ውስጡ እንቅስቃሴ ምን ላይ እንደደረሰ እና የበለጠ ለማቀጣጠል ምን እናድርግ ብላ ለመመካከር ከአስመራ ዶ/ር ብርሀኑ ነጋ ስለ ተጥቅ ትግሉ ሁኔታ ለማስረዳት (እንሚሉት መሬት ላ ካለ) ዶ/ር መራራ ጉዲና በአገር ውስጥ በሰላማዊ ሰልፍ/ ተቃውሞ እየተካሄደ ያለውን አገር የማቃጠል ተግባር እንዴት እየሄደ እንደ ሆነ ለማስረዳት እንዲሁም እስፖርት ከማንኛውም ህይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ዘር ወዘተ ገለልተና ነው ቢባልም ለመሮጥ ሂደ አስቦበት ይሁን በድንገት መንገድ ተሳስቶ ፍጦ ወደ ፖለቲካ የገባው ለሊሳ ደግሞ ለእልቅ የተጠሩ ናቸው፡፡

ስለሆነም ዶ/ር መራራ መታሰራቸው በኔ አምነት ትክክል ነው፡፡ እስከ ላይ እንደፈለጉ ሲናገሩ ነበር ማንም፣ ምንም አላላቸውም አሁን ግን አዋጁን ጣሱት መንግስት ለመጣል ሀገራችንን ባልሆነ ምንገድ ከሚንቀሳቀሱ ጋር መከሩ እና መ አገር ውስጥ ያለው መንግስትም መከረባቸውና በህጉ መሰረት እስርቤት ከተታቸው፡፡

ስለሆነም የአና ኅሜዝ አዲስ ስልት ለመቀየስ የጠራችው ስብሰባ ተካፍለው ሲመለሱ ይህ! ሀገርን መናቅ እና ማን አለብኝነት ነው ተብለው ወህኒ ወረዱ ትክክለኛ እርምጃ፡፡

መንግስት የማንንም ጫና ሳይፈራ ማሰሩ ተገቢ ነው፤ ህገመንግስታዊም ነው ፡፡ አሁን ግን እንደጉደኞቻቸው ይቅርታ አስጠይቆ ቢለቃቸው መልካም ነው እላለሁኝ፡፡ ውጭ ተመልሰው ሄደው እንደ እነ ብርቱካን ሚደቅሳ እድሜ ለእናንተ እያሉ ካስፎከሩ መልሶ ማስገባት ነው ምክንያቱም ይህ ኢትዮጵያ ነው ከጥንት ጀምሮ ለውጭ የማይንበረከክ፡፡

See Also: [The Late Prime Minister Meles Letter on EU Delegates Role in 2005](#)